

ጌታዬ አላህ ነው

www.with-allah.com/am



أمهري

የፍጹምነት (እኸላስ)
ትርጉም፡-

www.with-allah.com



ሙሐመድ ብን ሰርራር አልያሚ
ዶክተር ዐብዱላህ ብን ሳሊም ባህማም

ማጠቃለያ ፡ ኢማንን ፍጹም የማድረግ ጥሪ

አላህን ያወቀው ይወደዋል፤ ያመልከዋል፤ አምልኮቱንም ለርሱ ብቻ ፍጹም ያደርጋል።

www.with-allah.com/am



<https://www.with-allah.com/am>


ማጠቃለያ ፡ ኢማንን ፍጹም የማድረግ ጥሪ

አላህን ያወቀው ይወደዋል፤ ያመልከዋል፤ አምልኮቱንም ለርሱ ብቻ ፍጹም ያደርጋል።

የፍጹምነት (እክላስ) ትርጉም፡-

ፍጹምነት የፍጹሞች (የሙክሊሶች) ጀነትና አላህን የሚፈሩ ትጉሃን አገልጋዮቹ መንፈስ፣ በፈጣሪና በባሪያው መካከል የሚገኝ ምስጢር ነው። መመዳደቅንና ልታይባይነትን ገቺ ነው። የሚሠራውን ሥራ አላህን ብቻ በማሰብና ለርሱ ብቻ ብሎ መሥራት ነው። ልብ ወስጥ ከአላህ በስተቀር ሌላ የሚታሰብ ነገር አለመኖር ነው። በሚሠራው ሥራ ከሰዎች ምንም ምስጋናም ሆነ ውዳሴ አለመጠበቅ ነው። የሥራን ዋጋ ከአላህ ﷻ ብቻ እንጂ ከማንም አለመጠበቅ ነው።

እክላስ የሥራ ምልክትና ውበት ነው። በዱንያ ላይ በጣም ውዱ ነገር ነው። እክላስ አላህን ﷻ ብቻ የዕባዳ ዓላማና ግብ በማድረግ ዘውትር የርሱን ተቆጣጣሪነት እያሰቡ ፍጡራንን መርሳት ነው። ለርሱ ብቻ ተብሎ ለተሠራው ሥራ ችሩ አላህ ﷻ ተገቢውን ምንዳ የሚሰጥ ሲሆን ለሌላው ተብሎ የተሠራው ግን ከንቱ ልፋት ሆኖ ይቀራል። ነቢዩ ﷺ እንዲህ ብለዋል፡ «ሥራዎች (የሚለኩት ከጀርባቸው ባለው ቁርጠኛ) ውሳኔ ነው፤ እያንዳንዱ ሰውም በንይ'ያው መሰረት ነው የሚያገኘው። ስደቱ ወደሚያገኘው ዓለማዊ ጥቅም ወይም ወደሚያገባት ሴት የሆነ ሰው፣ ስደቱ ለተሰደደበት ዓላማ ነው።» (በቡኻሪ የተዘገበ)



አዩብ አስሰክትያኒ ሌሊቱን ሙሉ በዕባዳ ያሳልፉ ነበር፤ ሲነጋ ገና አሁን እንደ ነቁ ለማስመሰል ድምጻቸውን ከፍ ያደርጉ ነበር።

ፍጹምነት (እክላስ) ያለው ደረጃ ፦

እክላስ አቻ የሌለው የላቀ ደረጃ ያለው ሲሆን፣ እክላስ የሌለበት ሥራ ተቀባይነት የለውም። አላህ ﷻ ሥራችን እክላስ እንዲኖረው ቅዱስ ቁርኣን ውስጥ በብዙ አንቀጾች ያሳሰበ ሲሆን፣ የሚከተሉት ጥቂቶቹ ናቸው፦

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: 5].

«አላህን ሃይማኖትን ለርሱ ብቻ አጥሪዎች፣ ቀጥተኞች ኾነው ሊገዙት፣ . . እንጅ ያልታዘዙ ሲኾኑ (ተለያዩ)።» [አልባይይና፡5]

አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፦

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿٢﴾﴾ [الأنعام: 162-163].

«ስግደቴ፣ መገዛቴም፣ ሕይወቴም፣ ጥቴም፣ ለዓለማት ጌታ ነው በል። ለርሱ ተጋሪ የለውም፤ በዚህም (በማጥራት) ታዘዘኩ፣ እኔም የሙስሊሞች መጀመሪያ ነኝ (በል)።» [አልአንሞ:162-163]

በተጨማሪም አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፦

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [سج: 2].

«ያ የትኛችሁ ሥራው ይበልጥ ያማረ መኾኑን ሊሞክራችሁ፣ ሞትንና ሕይወትን የፈጠረ ነው።» [አልሙልክ:2]

በተጨማሪም እንዲህ ብሏል፦

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿١﴾ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴿٢﴾﴾ [الزمر: 2-3].

«እኛ ወደ አንተ መጽሐፉን በውነት (የተሞላ) ሲኾን አወረድነው፤ አላህንም ሃይማኖትን ለርሱ ብቻ ያጠራህ ኾነህ ተገዛው። ንቁ! ፍጹም ጥሩ የኾነው ሃይማኖት የአላህ ብቻ ነው።» [አልዙመር:2-3]

አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፦

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۚ أَحَدًا ﴿١١٠﴾﴾ [الكهف: 110].

«የጌታውንም መገናኘት የሚፈልግ ሰው፣ መልካም ሥራን ይሥራ፣ በጌታውም መገዛት አንድንም አያጋራ፣ በላቸው።» [አልካህፍ:110]



እንዴት ነው ለአላህ ፍጹም (ሙኸሊስ) የምትሆነው?

አንደኛ - የአላህን ﷻ ተውሒድ እውን በማድረግ። አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፦

﴿مُخْلِصًا لَهُ الَّذِينَ ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ [الزمر: 2-3]

«ሃይማኖትን ለርሱ ብቻ ያጠራህ ኾነህ ተገዛው። ንቁ! ፍጹም ጥሩ የኾነው ሃይማኖት የአላህ ብቻ ነው።» [አልዙመር:2-3]

በተጨማሪም አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፦
﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: 5]

«አላህን ሃይማኖትን ለርሱ ብቻ አጥሪዎች፣ ቀጥተኞች ኾነው ሊግዙት፣ . እንጅ ያልታዘዙ ሲኾኑ (ተሰያዩ)።» [አልበይይዩህ:5]

ሁለተኛ - ለአላህ መልክተኛ ﷻ ተከታይ መሆንን በማረጋገጥ፣ ያዘዙትን በመፈጸም፣ ከከለከሉት ሁሉ በመራቅና የተናገሩት ሁሉ እውነት መሆኑን በመቀበል። አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፦

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: 59]

ቅርጽና ይዘቱ፣ ውጭና ውስጡ የማይጣጣም ሥራ ሁሉ ውድቅ ነው።

«እላንተ ያመናችሁ ሆይ! አላህን ተገዙ፤ መልክተኛውንና ክናንተም የሥልጣን ባለቤቶችን ታዘዙ፤ በማንኛውም ነገር ብትከራከሩ፣ በአላህና በመጨረሻው ቀን የምታምኑ ብትኾኑ (የተከራከራችሁበትን ነገር) ወደ አላህና ወደ መልክተኛው መልሱት፤ ይህ የተሻለ፣ መጨረሻውም ያማረ ነው።» [አልኒሳ:59]

ሦስተኛ - ሙኸሊስ መሆን ከፈለግህ በመልካም ሥራህ ላይ ትጋት ይኑርህ፤ ከርሱ ጥላ በስተቀር ሌላ ጥላ በሌለበት የቅያማ ቀን አላህ ﷻ በጥላው ስር ከሚያስጠልላቸው ሰባቱ ውስጥ አንዱ፦

« . . መጽዋትን መስጠቱን የደበቀ (ደብቆ የሰጠ) ሰው . . » መሆኑን ሁሉ አስታውሱ። (በቡኻሪ የተዘገበ)

በተጨማሪም ፦

«ሥራዎች (የሚለኩት) በንይ'ያ (ከጆርባቸው ባለው ቁርጠኛ) . . » መሆኑን አስታውሱ። (በቡኻሪ የተዘገበ)

አራተኛ - ልብህ የሰውን ምስጋና እና ውዳሴ ወደ መውደድ አያምራ። በሰዎች እጅ ካለው ነገር ሁሉ ተስፋ ቆርጠህ በፈጣሪህ ላይ ብቻ ተስፋህን ጣል። ለጌታው ፍጹም የሆነ ሙክሊስ ሰው ለሚያገኘው ሀብት ወይም ለሚያገባት ሴት አይጓጓም፤ የሚከጅለውና የሚጓጓው ለአላህ ﷻ እዝነትና ችሮታ ነው።

አምስተኛ - ፍጹምነትንና ቅን ልቦናን ይሰጥህ ዘንድ፤ ከልታይባይነት አጥርቶህ ያለፉ ኃጢአቶችህን ይምርህ ዘንድ ከጌታህ ፊት ወድቀህ ከደጁ በመንከባለል እርሱን መለመንና መማጸን ይኖርብሃል።

ከአላህ ﷻ በስተቀር ለሥራህ መስካሪና ሽላሚ ባለመፈለግ ለርሱ ብቻ ፍጹም ሁኑ።

ስድስተኛ - ከታይታና ከመመገድ ስራቅና መጠንቀቅ። አንድ የአላህ አገልጋይ ታይታ (ሪያኦ) ወደ ልቡ የሚመጣበትን መንገድና መግቢያ በሩን ካላወቀ፤ ከእክላስ መንገድ ይርቃል። በዚህ ምክንያት ነው አንዳንድ ሰዎች የአላህ ጸድቅ (ወሊይ) አድርገው ራሳቸውን ሲገልጹ የሚስተዋሉት፤ ወይም ሌሎች እንደዚያ ተብለው መጠራትን የሚወዱት፤ ወይም ስለ ዕባዳቸውና ስለ በጎ ሥራዎቻቸው ማውራትና መመገድ ስራቅን የሚያዘወትሩት።

አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፦

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَرَبَّتْهَا﴾

نُوفَ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبِحْسُونَ ﴿١٦﴾ أَوْلَتِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحِطَّ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَطُلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ [هود: 15-16]

«ቅርቡቱን ሕይወትና ጌጣጧን የሚሹ የሽኑትን ሰዎች፤ ሥራዎቻቸውን (ምንዳዎን) በርሷ ውስጥ ወደነሱ እንሞላላቸዋለን፤ እነርሱም በርሷ ውስጥ ምንም አይጎድልባቸውም። እነዚያ እነርሱ በመጨረሻይቱ ዓለም ለነርሱ ከእሳት በቀር የሌላላቸው ናቸው፤ የሠሩትም ሥራ በርሷ ውስጥ ተበላሽ፤ (በቅርቡቱ ዓለም) ይሠሩት የነበሩትም በጎ ሥራ ብልሹ ነው።» [ሁድ:15-16]

እክላስና ምስጋና እና ውዳሴን መውደድ በአንድ ልብ ውስጥ አብረው አይኖሩም፤ ውሃ እሳትን እንደሚያጠፋ አንዱ ሌላውን ያወድማል ያጠፋዋል።

ታይታ ትንሹ ሽርክ (በአላህ ማጋራት) ነው። ከአስከፊ ፍጻሜው መካከል ሥራዎች ላይ ላዩን በጎ ቢመስሉ እንኳ በእክላስ ካልተሠሩ ተቀባይነት የማይኖራቸውና ወደ ባለቤቶቻቸው የሚመለሱ ወዳቂ መሆናቸው ብቻ በቂ ነው።

ሰባተኛ - እክላስ ካላቸው ሰዎች ጋር መጎዳጎት። ነቢዩ ﷺ እንዲህ ብለዋል፦ «ሰው በወዳጁ ሃይማኖት ላይ ነው (አርአያነቱን ይከተላል) . . » (በትርምዚ የተዘገበ)

ስምንተኛ - ዕባዳን በድብቅና በስውር ማድረግ። አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፦

﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَبِعَمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفَوْهَا وَتُوْنُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: 271]



https://www.with-allah.com/am

«ምጽዋቶችን ብትገልጹ፣ እርሷ ምንኛ መልካም ናት፤ ብትደብቋትና ለድኸች ብትሰጧትም፣ እርሱ ለናንተ በላጭ ነው።» [አልቀራሁ:271]

ዘጠነኛ- የገዛ ራስን በማያቋርጥ ሁኔታ ሁሌ በጥብቅና በጥልቀት መመርመር። አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፦

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت:69]

«እነዚያም በኛ መንገድ የታገሉ፣ መንገዳችንን በእርግጥ እንመራቸዋለን፤» [አልዐንከቡት:69]

የሚከተለውን የአላህ ﷻ ቃል አስተውል፦

﴿فِيْنَا﴾

!!«በኛ መንገድ»!!

ዐስረኛ - አዘውትሮ ወደ አላህ መጸለይና ፊትን ወርሱ መመለስ። ደሃውና ጎስቋላው ሰው የቸር ጌታውን ደጃፍ ካዘወተረ ይራራለታል፣ ያዘንለታል፣ የለመነውን ይ ሰ ጠ ዋ ል ፣ ች ግ ሩ ን

ይ ፈ ታ ለ ታ ል ፣ የ ጎ ደ ለ ው ን ም ያሚላለታል። . . የሚለመነውና የሚጠየቀው አላህ ﷻ ብቻ ነው።

ከእክላስ ፍሬዎች መካከል፦

1. የሥራዎች ተቀባይነት፦

ይህ እጅግ በጣም አስፈላጊ ጉዳይ ሲሆን፣ እክላስ ሥራዎች አላህ ﷻ ዘንድ ተቀባይነት እንዲኖራቸው መሟላት ያለበት ዋናው መስፈርት (ሸርጥ) ነው። ነቢዩ ﷺ ይህን በማስመልከት እንዲህ ብለዋል፦ «አላህ ﷻ ከሥራ ለርሱ ብቻ ተብሎ በፍጹምነት (በእክላስ) የተሰራውንና የርሱ ፊት የታለመበትን ብቻ እንጂ አይቀበልም።» (በነሳኢ የተዘገበ)

2. እገዛና ስኬት፦

በተጨማሪም ነቢዩ ﷺ እንዲህ ብለዋል፦ «አላህ ﷻ ይህችን ኡምማ የሚያግዘው በደካሞቿ፣ በዱዓቸው፣ በሰላቶቻቸውና በፍጹምነታቸው (በእክላሳቸው) ነው።» (በነሳኢ የተዘገበ)

3. የልቦና ሰላምና ከበሽታዎች ነጻ መሆን፦

ይህ እንደ ጥላቻ፣ ክህደት፣ እምነት ማጉደልና ምቀኝነት ካሉ የውስጥ ደዌዎች ነጻ መሆን ማለት ነው። የአላህ መልክተኛ ﷺ በመሰናበቻው ሐጅ ላይ እንዲህ ብለዋል፦

https://www.with-allah.com/am



እብኑ ዑመር እንዲህ ብለዋል፦ አላህ ﷻ አንዲቷን ሱጁድና የአንዲት ድርሃም ምጽዋት ከኔ መቀበሉን ባውቅ ኖሮ፣ፍቆ ከሚገኝ ነገር ሁሉ ከሞት ይበልጥ ለኔ የተወደደ ባልኖረ ነበር። አላህ ከማን እንደሚቀበል ታውቃለህን?

﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾
[المائدة: 27] .
«አላህ የሚቀበለው እኮ ከጥንቁቄቹ ብቻ ነው።» [አልማኢ:27]

«በሦስት ነገሮች እስከተካነ ድረስ የሙስሊም ልብበክህደትና በመናፍቅነት በሽታ አይጠቃም እነሱም፦ ሥራን ለአላህ ብቻ ፍጹም ማድረግ፣ሙስሊም መሪዎችን መምከር፣የሙስሊሞችን ኅብረት (ጀማግቶውን) አጥብቆ መያዝ ሲሆኑ፣ጥሪው ከጀርባቸው ያሉትንም ያጠቃልላል።» (በጎርምዚ የተዘገበ)

4. ዓለማዊ ሥራን ከመንፈሳዊ በጎ ሥራ ጋር ማጣመር ፦

ነቢዩ ﷺ እንዲህ ብለዋል፦ «አንዳችሁ (ከሚስቱ ጋር) ግብረ ሥጋ መፈጸሙ ምጽዋት (ሰደቃ) ነው» ሲሉ፣የአላህ መልክተኛ ሆይ! አንዳችን የራሱን ሥጋዊ ፍላጎት በማርካቱ ምንዳ ያገኛበታል ማለት ነው?! ብለው ጠየቋቸው። «ሐራም በሆነ ግንኙነት ያን ፈጽሞ ቢሆን ኖሮ ኃጢአቱን ይሸከም የለምን?! እንደዚያው ሁሉ ሐላል በሆነ ግንኙነት በመርካቱ ምንዳ ያገኛበታል።» አሉ። (በሙስሊም የተዘገበ)

5. ሰይጣናዊ ሀሳቦችን፣ክፉና ጎትን ግምቶችን ማበረር፦

አላህ ﷻ ከእዝነቱ ጎራ ሲያባርረውና ከቸርነቱ ሲያርቀው ሰይጣንን አስመልክቶ እንዲህ ብሏል፦

﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُوَعِّتُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأنعام: 40-39].

«(አብሊስ) አለ፦ ጌታዬ ሆይ! እኔን በማጥመምህ ይኸንብኝ ለነርሱ በምድር ላይ (ነጢአትን) እሽል ምላቸዎለሁ፤ መላቸውን አጠማቸውም አለሁ፤ከነርሱ ፍጹሞቹ ባሮችህ ብቻ ሲቀሩ።» [አልሐጅር:39-40]

6. ችግሮችንና መከራዎችን ማስወገድ፦ ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው በቡኻሪና ሙስሊም በተዘገው ሐዲሥ ውስጥ የሰፈረውና ዋሻ ውስጥ ለማደር ተገደው የዋሻው አፍ የተዘጋባቸው የሦስቱ ሰዎች ታሪክ ነው።

7. ከፈተናዎች አደጋ ነጻ መሆንና መዳን፦ በዚህ ረገድ የነቢዩ ይሁዳ ገጠመኝ ሁሌም ይጠቀሳል። ይህንኑ በማስመልከት አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፦

﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهٖۙ كَذٰلِكَ لِنُصْرَفَ عَنْهٗ السُّوْءَ وَالْفَحْشَآءَ اِنَّهٗۙ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ﴾ [يوسف: 24].

«በርሱም በእርግጥ አሰቦች፤በርሷም አሰቦ፤የጌታውን ማስረጃ ባላዩ ኖሮ፣(የተፈጥሮ ፍላጎቱን ባረካ ነበር)፤እንደዚሁ መጥፎ ነገርንና ኅጢአትን ክርሱ ላይ ልንመልስለት (አስረጃችንን አሳየነው)፤እርሱ ከተመረጡት ባሮቻችን ነውና።» [ዮሴፍ:24]

በአካሉ ከዱንያ የራቀ ብዙ ሰው በልቡ እውስጡ እየዳከረ ሊሆን ይችላል፤በአካሉ በውስጡ የሚገኝ ብዙ ሰው ደግሞ በልቡ ክርሷ ጋር የተቆራረጠ ሊሆን ሲችል ይሸኛው ከሁሉቱ በጣም አስተዋዩ ነው።

8. የሥራ መጠን አነስተኛ ቢሆን እንኳ ምንዳን ማግኘት። አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፦

﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّاتِ تَحْمِلُهُمْ فَلْتَلَّ أَجْدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴿٩٢﴾﴾
[التوبة: 92]

«በነዚያም ልትጭናቸው በመጡህ ጊዜ፣ በርሱ ላይ የምጭናችሁ (አጋሰስ) አላገኝም ያልካቸው ስትኾን፣ የሚያወጡት ገንዘብ ባለማግኘታቸው ለማዘናቸው ዓይኖቻቸው እንባን እያፈሰሱ በዙፋት ላይ (የወቀሳ መንገድ የለባቸውም)።»

[አልተውባህ፡92]

ነቢዩ ﷺ ይህን አስመልክተው እንዲህ ብለዋል፦ «ሰማእትነትን (ሸዓዳን) ለማግኘት በፍጹም ልቦና አላህን የለመነን ሰው፣ በመኝታው ላይ እያለ ቢሞት እንኳ አላህ ከሰማእታት ደረጃዎች ያደርሰዋል።» (በሙስሊም የተዘገበ)

9. ጅነት መግባት። አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፦

﴿وَمَا تُجْرَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٩﴾﴾
[الصافات: 39]

«ትሠሩትም የነበራችሁትን እንጂ ሌላን አትመነዱም።» [አልሷፍፋት፡39]

በተጨማሪም አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፦

﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٣١﴾ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿٣٢﴾ قَوَّامَةٌ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴿٣٣﴾ فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ﴿٣٤﴾ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٣٥﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ﴿٣٦﴾ بِيَضَاءٍ لَّدُنَّ لِلشَّرِيبِ ﴿٣٧﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْفَوْنَ ﴿٣٨﴾ وَعِنْدَهُمْ قَنْصَرٌ الطَّرْفِ عَيْنٌ ﴿٣٩﴾ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴿٤٠﴾﴾
[الصافات: 39-40]

«ግን ምርጥ የኾኑት የአላህ ባሮች (ቅጣትን አይቀምሱም)። እነዚያ ለነርሱ የታወቀ ሲላይ አልላቸው። ፍራፍሬዎች፣ (አሷቸው)፣ እነርሱም የተከበሩናቸው፣ በድሎት ገነቶች ውስጥ። ፊት ለፊት የሚተያዩ ሲኾኑ፣ በአልጋዎች ላይ፣ (ይንፈላሰሳሉ)። ከሚመነጭ ወይን ጠጅ በያዘ ብርጭቆ በነርሱ ላይ ይዝዘርባቸዋል። ነጭ፣ ለጠጪዎች ጣፋጭ ከኾነች፣ በርሷ ውስጥም ምታት የሌለባትም፣ እነርሱም ከርሷ የሚሰክሩ አይደሉም። እነርሱም ዘንድ ዓይናቸውን (በባሎቻቸው ላይ) አሳጣሪዎች የኾኑ ዓይናማዎች አልሉ፣ እነርሱ ልክ የተሸፈኑ (የሰገን) ዕንቁላል ይመስላሉ።»

[አልሷፍፋት፡40-49]

ይህ ከእክላስ ፍሬዎች እጅግ የላቀው ነው።

ብዙውን ትንሽ ሥራ ንይያ ትልቅ ሲያደርገው፣ ብዙውን ትልቅ ሥራ ንይያ ትንሽ ያደርገዋል። እብን አልሙባረክ

መጥፎ ሥራዎችህን እንደምትደብቅ ሁሉ መልካም ሥራዎችህንም (ከታይታ) ደብቅ። አቡ ሃዝም አልመዲኒይ

መልመጃ

1. ፍጹምነት ባለው ሰውና ፍጹምነት በሌለው ሰው መካከል ያሉትን ልዩነቶች ጥቀስ።
2. የፍጹምነት (እክላስ) ተቃራኒ ምንድን ነው?
3. ተውሒድና እክላስ ትሩፋት ሆነው እያሉ፣ ስዎችን ወደ ታይታ ወይም ወደ ሸርክ የሚገፋፋቸው ምክንያት ምንድን ነው?



